

በሰመ ኣብ ወወልደ

ወመንፈስቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ

ኣሚን።።

እመቤታችንና - አክብሩኝ ባይ ልብ

መምህር:- ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

E-mail: kesisolomon4@gmail.com

ቦታ:- ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ

በየሳምንቱ ረቡዕ ምሽት ከ12:30 – 1:30

የካቲት ፯ ቀን ፳፻፬ ዓ.ም.



እመቤታችንና - አክብሩኝ ባይ ልብ

- የእመቤታችንን የሕይወትዋን ምስጢር ይረዳ ዘንድ ለማወቅ ፈልጎ የሚቀርብ ማንኛውም ሰው ቢኖር አእምሮው በሚያስደንቁ በርካታ እንቅስቃሴዎች የተሞላ ይሆናል።
- ዛሬ በዓለማችን የምናገኛቸው ሴቶችና የሴቶች እንቅስቃሴ መሪዎች ተገቢውን መብትና አክብሮት ለማግኘት ሲንቀሳቀሱ ይህች የምትደነቅ ብላቴናይቱ ድንግል ግን በምድር ካሉት ብቻ ሳይሆን በሰማይ ካሉትም የምትልቅ ሆና ተገኝታለች።
- ሶርያዊው ቅዱስ ይስሐቅ «የማይገባውን ክብርን ፈልጎ ከሚሮጥ ሰው ያቺ ክብር ትሸሻለች፤ ክብር አይገባኝም ብሎ በፈቃዱ ወደሚሸሽ ሰው ግን ክብር ትቀርባለች ሰዎችንም ወደርሱ ትመራለች።» እንዳለ እግዚአብሔርም ሰዎች የሚፈልጉትን ተወድሶተ ከንቱ - ክብርን የናቀች ስለነበረች ይህችን ድንግል እናቱ ትሆነው ዘንድ መረጣት።
- ድንግል ማርያም ከዝናና ክብር ትሸሽ ነበር።
- ምንም እንኳ ሰው ሁሉ ይሰማው ዘንድ የሚሻው ስለልጅዋ ስለጌታችን የምትነግረን በርካታ የምሥራች - ዜናዎች፣ ቃላት ቢኖሩአትም እርስዋ ግን ለራስዋ በልብዋ ትጠብቀውና ታኖረው ነበር።
- ተናግራ ቢሆን ሰው ሁሉ ስለልጅዋ ስለጌታችን የምታውቀውን ለመቅዳት በከበባት ነበር። እርስዋ ግን ይህን ሁሉ ክብር ሸሽታ አርምሞንና ጸጥተኛነትን መርጣለች።

እመቤታችንና - አክብሩኝ ባይ ልብ

- እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገሮች ጥላ ውስጥ ለመኖር መርጣ የክብር ምስጋናን ሁሉ ትሸሽ ነበር። ይህንም ሕይወትዋን ዘመድዋን ኤልሳቤጥን ለመጠየቅ ወጥታ ተሸሽጋ ለማገልገል በመወሰንዋ ገልጣዋለች። ሉቃ 1:39-።
- የቅድስት ኤልሳቤጥም የመውለጃዋ ወራት ሲደርስ ሰዎች ሁሉ በካህኑ በዘካርያስና በቅድስት ኤልሳቤጥ ተሰብስበው እመቤታችን አይተዋት አርጌቱን ኤልሳቤጥን ሦስት ወራት ስለማገልገልዋ ከማመስገናቸው በፊት ፈጥና ወደ ቤትዋ ተመልሳለች።
- እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን ከመፈለግ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ታማኝነትዋን ለማስረዳት ስትል ለራስዋ ከመከራከርም ተለይታ ኖራለች።
- ቅዱስ ዮሴፍ ስለንጽሕናዋ ሲጠይቅ የተሳሳቱትን ሁሉ ለሚያርማቸው ለሚያስተካክላቸው ለእግዚአብሔር ራስዋን ከመስጠት በቀር ያደረገችው አልነበረም። ማቴ 1:18-22።
- መልአኩም ስለርስዋ ምስጢር ለቅዱስ ዮሴፍ ከገለጠለት በኋላ እርስዋን በመጠራጠሩ የተነሳ አልተቆጣቸውም ወይም አላሳጣቸውም።
- ልጅዋ «ተጨነቀ ተሳቀየም አፋንም አልከፈተም ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት፥ በሸላቶቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ፥ እንዲሁ አፋን አልከፈተም።» ኢሳ 53:7። እንደተባለ እመቤታችን በርግጥ እንደልጅዋ እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከሰስን መወቀስን መርጣ ነበር።

እመቤታችንና - አክብሩኝ ባይ ልብ

- እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከራስዋና ከራስዋ ፍላጎት ተለይታ ሕይወትዋን ሁሉ ራስ ወዳድነት ካለበት ሕይወት በማራቅ እንዴት መኖር እንዳለባት ሌሎች ይወስኑላት ዘንድ ፈቅዳለች
- ወላጆችዋም በቤተመቅደስ እንድትኖር ፣ የቤተ መቅደስም ካህናትም እጮኛ ጠባቂ መርጠውላት ነበር።
- እመቤታችን የእግዚአብሔር እናት መሆንን አስባም አልማም አታውቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር በመረጣት ጊዜ በፍጹም ፈቃደኝነት ራስዋን አቅርባ «እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ።» ሉቃ 1:38። ብላለች።
- ራስዋን የመስጠትዋ ሕይወት የምትወልድበትን ቦታ፣ የሕጻኑን ስም፣ ወደ ግብጽ ስለመሰደድዋ፣ በናዝሬት ስለመኖርዋ፣ ከጌታችን ስቅለት በኋላ አብራ ሕይወትዋን ስለምትመራበት ቦታና ሰው ባለማወቅ የተሸፈነ ነበር። ዮሐ 19:27።
- በሕይወትዋ ውስጥ ያለፈውን ያልተመቻቸ ከባድ ሁኔታ ጋር ሳታማርር ደስታን የተመላ የልብ ቅንነት ያለበት ሕይወት በመምራት ኖራለች።
- እመቤታችን የእግዚአብሔር እናት በመሆን በዚህም ምክንያት ከሚገኝ ክብርና ዝና ሸሽታለች።
- ቅዱስ ማርቆስ በወንጌሉ «ብዙ ሰዎችም በዙሪያው ተቀምጠው ነበሩና። እነሆ፣ እናትህ ወንድሞችህም በውጭ ቆመው ይፈልጉሃል አሉት።» ማር 3:32 እንዳለው ጌታችንን ለመገናኘት እንኩዋ እንደሌሎቹ አይሁድ ሆና እንጂ በጌታችን ዙሪያ ከበው ከነበሩ ብዙ ሺ ሕዝቦች የተለዩች አድርጋ ራስዋን አላቀረበችም።

እመቤታችንና - አክብሩኝ ባይ ልብ

- እመቤታችን የመሲሁ እናት ወይም አያት ለመሆን ተመኝተው ወደ ጋብቻው የበዛ ዝንባሌ ያሳዩ እንደነበሩ የአይሁድ ሴቶች ሳይሆን የመሲሁ እናት በመሆን ከሚገኝ ክብር ሁሉ ራስዋን ለይታ ነበር።
- ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ከነበራት ንግግር የምንረዳው ራስዋን እንደሙሽራ ለእግዚአብሔር በመስጠትዋ ረክታ የእግዚአብሔር እናት መባል አይገባኝም የሚል ስሜት የነበራት መሆኑን ነው። ሉቃ 1:26-38።
- እግዚአብሔርም ከሴቶች ሁሉ ለይቶ ከፍ ያደረጋትና እናቱ ትሆነው ዘንድ በፍጹም አድናቆት የመረጣት ለዚሁ ነው።
- በድንግልና መኖር ብዙ ባልታየበት ዘመን እመቤታችን በትዳርና በእናትነት እየኖሩ የሚገኘውን የእናትነት ክብር ትታ በድንግልና መኖርን መርጣለች።
- እግዚአብሔር ሁሉን የተወች እርስዋን፣ የፈጣሪና የፍጥረት ሁሉ እናት እንድትሆን መርጧታል። በርግጥም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የሁላችንም እናት ናት።
- በዚህ ዘመን በርካታ ሴቶች ቁስ ለመሆን ሲጣደፉ እርስዋ ግን የክህነትን አገልግሎት ለወንዶች አድርጎ ሥርዓት የሠራውን የእግዚአብሔርን ሥርዓት ጠብቃና ተከትላ ኖራለች። የአምላካችን እናት ብትሆንም የቅስናን ማዕረግ ፈጽማ አልተቀበለችም።

እመቤታችንና - አክብሩኝ ባይ ልብ

- በርካታ ሴቶች መሠረቱ በብሉይ ስለሆነውና ከሴቶች መብትና ነጻነት ጋር ይጋጫል ስለሚሉት ስለመንጸት ወራት ሲከራከሩ እድፍ የሌለባት ንጽሕት የሆነች፤ የተወደደ ልጅዋን ኢየሱስ ክርስቶስን ያለበደል የወለደችው እመቤታችን የሙሴን ሕግ አክብራ ፈጽማለች። ልጅዋን በወለደች በ40ኛው ቀንም በሕግ የታዘዘውን መስዋዕት ይዛ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳለች። ሉቃ 2:22-35።
- በእውነት በዚህ ዓለም ከእግዚአብሔር ሆኖ ከሚገባት ክብር ሁሉ በመሸሽ ለኖረች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰማያዊው ክብርና ምስጋና ሁሉ ይገባታል።
- እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ወደምድር ተመለከተ እንደርሰዋም ያለ አላገኘምና የባሕርይ ልጅን ከሥጋዋ ሥጋን ከነፍሰዋም ነፍስን ነስቶ ሰው ይሆን ዘንድ ላከው።
- የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ነገር የበለጠ የተለየ የሚያደርገው ለራስዋ ክብርን አለመውሰድዋ ነው።
- ነገር ግን ጌታችን በርስዋ ድንቅን አደርጎ በትውልድ ሁሉ ዘንድ እንድትከበርና በፍጹም ምስጋና እንዲያመሰግንዋት አደረገ። ሉቃ 1:48።
- ብዙ ሴቶች ክብርና አድናቆትን ከዚህ ዓለም ተቀብለዋል፤ የአምላካችን እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ የፈጣሪያችንና የእግዚአብሔር ቃል እናቱ ነሽና አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ!!!
- በጸጋና በሀብት ሁሉ የከበረች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም በረከትዋና አማላጅነትዋ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን!!!

ወሰብሐት ለእግዚአብሔር።

For your queries or questions E-mail:

kesisolomon4@gmail.com

To get all the lessons, surf :

www.zeorthodox.org